



በተግባር በመሬት ላይ እያየን ያለነው ይንን ነው።

አህዴድ አባላቶች እና ድፍን የአህዴድ መዋቅር አነጋጫ አስተሳሰብ ያለው መዋቅር ነው።

የቀድሞ የፓርላማ አባል በአቶ ግርማ ሰይፉ የተፃፈ፡-

የአህዴድ አባላቶች እና ድፍን የአህዴድ መዋቅር አነጋጫ አስተሳሰብ ያለው መዋቅር ነው። በአህዴድና በአነጋጫ መካከል ወደ ታች ወዳሉት አመራሮች ከሄድን ልዩነት የለም። ታች ያሉት ከነ ለማይልቅ እን ጃዋርና እን ዳዎድ ኢብሳን ነው የሚሰሙት።

በኔ ግምት እን ዶ/ር አብይ ስለ መደመር ሲያወሩ የራሳቸውን ድርጅት አባላት እንኳን መደመር የቻሉበት ሁኔታ ያለ አይመስልም። የተደመረነው ሌሎቻችን እንጂ አህዴዶች አይደሉም። የዶ/ር አብይን አመራር ሕወሃቶች ናቸው የሚቃወሙት ይባላል እንጂ ከሕወሃቶች በላይ በነ ዶር አብይ ላይ ጥርስ እየነከሱ ያሉት የአሮሞ ብሄረተኞች ናቸው።

የአሮሞ ብሄረተኞች ዋና አጀንዳ ኢትዮጵያውያን በሰላም፣ በፍቅር ፣ በአንድነት ተከባብረው እንዲኖሩ ማድረግ አይደለም።

አንደባበቅ ዋና አጀንዳዎቻቸው ፡

አንደኛ- አሁን ያለው የአሮሞ ክልል ሳይነካ ፣ በተጨማሪ አዲስ አበባ፣ ድረዳዋ፣ ሃረርና ሞያሌ ከተሞች ወደ አሮሞ ክልል እንዲጠቃለሉ ማድረግ

ሁለተኛ – አዲስ አበባ ወደ አሮሞ ክልል የማትጠቃለል ከሆነ ደግሞ በአዲስ አበባ የአሮሞ ልዩ ጥቅም እንዲጠበቅ፣ አሮሞ ቅድሚያ እንዲሰጠው....ማድረግ፤

ሶስተኛ – በባሕር ፊደል በላቲን የሚጻፍ አሮምኛ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሳይወስን ፣ የፌዴራል ቋንቋ እንዲሆንና አሁንም ሕዝብ ሳይወስን በግድ በላቲን በየትምህርት ቤቱ እንዲማሩ ማድረግ፤

አራተኛ – እነርሱ ስለሚጠሉት ብቻ፣ አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ልብ ውስጥ ያለውን የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ መቀየር

አምስተኛ – አማርኛንና የግእዝ ፊደልን ከአሮሞ ክልል፣ በግድ ሁሉን ነገር በአሮሞኛ እንዲሆን በማስገደድ አሊያም ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ አማርኛ ተናጋሪዎች በማፈናቀል ማጽዳት

ስድስተኛ – ሕወሃቶች በስልጣን ዘመናቸው የአንድ ጉሳን የበላይነት እንዳሰፈኑት፣ ተራው የኛ ነው በሚል ነው መሰለኝ የአሮሞ የበላይነት ማስፈን

ስባተኛ – ከላይ የተዘረዘሩት ተግባራዊ ካልሆኑ ታላቁቷን አሮሚያ፣ ሸገርን ይዞ መገንጠል ነው። እነዚህን አጀንዳዎች ይዘው በትጋት ሌትና ቀን እየሰሩ ነው። ሌሎቻችን “ኢትዮጵያ”፣ መደመር አለብን፣ ወገኖቻችን ናቸው፣ ከነርሱ ጋር መነጋገርና መመካከር አለብን። ከነርሱ ጋር አብረን እንስራ.....” እያልን፣ እነርሱ ግን ላይ ላይን ጥሩ ቃላት እየተናገሩ ውስጥ ውስጡን በዘረኛ አጀንዳቸው ገፍተውበታል። እስከ ታች ድረ የአሮሞን ወጣት፣ ሕጻናትን ሳይቀር በነርሱ መልክና አስተሳሰብ እየቀረጹቸው ነው። በላቲን እርስ በርስ የሚጻጻፉትና ለኛ የሚጻፉት የተለያዩ ነገሮች ናቸው።

እስቲ ተመልከቱ፣ ሌላው ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ባንዲራን ይዞ ለዶ/ር አብይ ድጋፍ ሲሰጥ፣ በአሮሞ ክልል ከተሞች (ከአዳማና በደሌ በስተቀር) ምንም ነገር አልተሰማም። በአምቦ ዛሬ በተደረገ ሕዝባዊ ትይንት ባንዲራዎች እይተናል። ሆኖም ለምልክት እንኳ አንድም የኢትዮጵያ ሰንደቅ አናይም። በጃጋማ ኪሎ፣ በጸጋዬ ገብረ መድህን አገር ይህን ማየት ልብን በጣም ይስብራል። ብዙም ነገሮችን ማድበስበስ ማቆም አለብን።

እውነቱን እንነጋገር ።

በሌላው የአገሩቷ ክልፍ በስፋትና በኩራት የሚውለበለብ ሰንደቅ አለመታየቱ ብዙ መራራቃችንን በግልጽ የሚያሳይ ነው።

በዚህ ጉዳይ ላይ ሌሎቻችን መናደድ ሆነ መቃወም ያለብን አይመስለኝም። ዶ/ር አብይ የሚናገረው የኢትዮጵያዊነት አንድነት መንፈስ፣ የመደመር መንፈስ ፣ በአማራ ፣ በደቡብ፣ በቤኔሻንጉል ከተሞች ሲንጸባረቅ በአሮሞ ክልል ከተሞች ካልተንጸባረቀ ፣ በግድ ኢትዮጵያዊነትን ተቀብሎ ማለት አስቸጋሪ ነው። ኢትዮጵያዊነት አስገድደን ተቀብሎ ልንላቸው አንችልም። ይህ የመብት ጉዳይ ነው።

በእድሜዬ የኢትዮጵያ አንድነት አቀንቃኝ ነኝ። ግን በመደመር ዘመን፣ በአገር ደረጃ በነ ዶ/ር አብይ ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ነገር እያየን፣ በአሮሞ ክልል ግን ያለው መንፈስ የመደመር መንፈስ አለመሆኑ ምን አልባት ብዙዎችን ሊያስደነግጥና ተቃዋሚ ሊያስነሳብኝ የሚችል አመለካከት እንዲኖረኝ እያደረገ ነው። ሌላው ወደ አንድነት ሲመጣ እነርሱ ግን አሮሞነታቸው ላይ ካከረሩ፣ እንዴት አብረን ልንቀጥል እንደምንችል ግራ እየገባኝ ነው። እንዲህ አይነት ኢትዮጵያዊነትን አሳንሶ አሮሞነትን ብቻ በስፈነበት ቦታ እንዴት ዬ ነጻነት ተስምቶኝ አገሬ ነው ብዬ ልኖር የምችለው ?

ምን አልባት ወደ አላስፈላጊ ደም መፋሰስ ወደፊት ከምንሄድ በሰላም ስለመፋታቱ ማሰቡ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል ብዬ ማሰብ ጀምሯል። በሁሉም የአሮሞ ወረዳዎች ሕዝብ ዉስኔ ተደርጎ ሕዝቡ እንዲመርጥ በማድረግ ኢትዮጵያን አልፈልግም የሚለውን ማሰናበቱ ሳይበጅ አይቀርም። እንደ ሸዋ፣ ጂማ ..ያሉ አካባቢዎች ሕዝቡ በኢትዮጵያ ቀልድ አያውቅም። የሸዋ ወረዳዎች ምን አልባት ከምእራብ ሸዋ ዞን በስተቀር ድምጽ ቢሰጡ ምን ሊመርጡ እንደሚችሉ ማንም መገመት ይችላል። ያለ ምንም ጥርጥር ኢትዮጵያን አንፈለግም የሚሉ ካሉም አንደኛ የተከፋፈሉ ነው የሚሆኑት። አርሲ ባሌና ሃረርጌ ያለው ለብቻው ሲሆን ምእራብ ሸዋና ወለጋ ያለውም ለብቻው ይሆናል። ሁለት አገር ይመስርታሉ ማለት ነው። በቃ እኛም ሰላም እናገኛለን፣ እነርሱም ሰላም ያገኛሉ።

አብዛኛው ሸዋ የኢትዮጵያ ግዛት ሆኖ ስለሚቀጥል ሸገርን ጨምሮ፣ ኢትዮጵያ መልኳን ብትቀይርም ኩታ ገጠምነቷን ግን ይዞ ትቀጥላለች። እኛ አንድነት ይሻላል ፣ ሁላችንም እኩል የሆንባት የዘር ልዩነት በማይደረግባት አገር እንኩ አልናቸው።

ለመንፍቀው፣ ተማጸናቸው፣ ተለማመጥናቸው። እንዳያኮርዱ፣ እንዳይናደዱ ብለን ታገስናቸው። አሁንስ የበዛ መሰለኝ። እነርሱ የኢትዮጵያ ብንደቅ ካልፈለጉ፣ ኢትዮጵያዊነት ካልፈለጉ፣ የፈለጉትን መሆን ይችላሉ። ኢትዮጵያ ግን የሚወዷት በአስር ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ልጆች አሏት። የልጆች መካን አይደለችም።

(ከዚህ በታች የምታዩት አምቦ ነው። በነገራችን ላይ በባህር ዳሩ ሰልፍ፣ የኢትዮጵያ ባንዲራ በመያዙ ሕግ መንግስቱ ተጣሰ ብለው ሲንጨረጨሩ የነበሩት ዶ/ር ነጋሶ በዚህ የአነጻ ባንዲራ ከፍ በተደረገበት ቦታ እንደነበሩ እየሰማን ነው።)